

# ለወላጆችና ለአሳዳጊዎች የተላለፈ መልእክት

በሜልበርን ዋና ከተማና በሚቼል የገጠር አካባቢ ለሚኖሩ ነዋሪዎች የተላለፈ መልእክት ።

የተከበራችሁ ወላጆችና አሳዳጊዎች፣

እንደሚታወቀው በቪክቶሪያ የ3ኛ ወሰን ትምህርት አስመልክቶ እየተደረጉ ስላሉት ማስተካከያዎች የቪክቶሪያ መንግስት በጣም ጠቃሚ የሆኑ ማሳሰቢያዎች በመስጠት ላይ ይገኛል።

ከቪክቶሪያ የጤና ቢሮ ከፍተኛ ባለስልጣን በተሰጠው ማሳሰቢያ መሰረት፣ የቪክቶሪያ መንግስት በሜልበርን ዋና ከተማና በሚቼል የገጠር አካባቢ ለሚኖሩ ትምህርት ቤቶች በ3ኛው ወሰን ትምህርት ለ1ኛ ሳምንት የሚያገለግል ልዩ የአሰራር ዘዴ ተዘጋጅቶ ከዚህ በታች ቀርቧል። ከ2ኛው ሳምንት ጀምሮ ከመሰናዶ እስከ 10ኛ ክፍል ላሉት ተማሪዎች ደግሞ የርቀትና ተለዋዋጭ/ተጣጣፊ የትምህርት ዘዴ ይጀምራሉ።

የቪክቶሪያ የጤና ቢሮ ዋና ኃላፊ ያሳወቁት አንድ በጣምጠቃሚ ነገር ግን ትምህርት ቤቶች ስራቸውን እንደሚቀጥሉ ነው። በተጨማሪም የቪክቶሪያ የጤና ቢሮ ዋና ኃላፊ በተማሪዎች፣ በሰራተኞችና በማህበረሰቡ በኩል መወሰድ ስላለባቸው መሰረታዊ የጤና እርምጃዎች በሚከተለው መልኩ አቅርበዋል።

የዚህም ዋና አላማ በቪክቶሪያ ዋና ከተማና በሚቼል የገጠር አካባቢ መካከል የሚንቀሳቀሱ ተማሪዎች፣ ወላጆችና አሳዳጊዎች ቁጥር በመቀነስ የኮረና ቫይረስ (COVID-19) ስርጭት ለመቀነስ ነው።

ነገር ግን አሁንም ለተወሰኑ ተማሪዎች የፊት ለፊት ትምህርት መቀጠሉ አስፈላጊ ነው። ይህም የ 11ኛና 12ኛ እንዲሁም (10ኛ ክፍል ሆነው የVCE ተማሪዎች ወይም በማስተማሩ መርሃ ግብር ያሉ የVCAL ቅርንጫፎች) ያጠቃልላል። ይህም የሚሆንበት ዋና ምክንያት ተማሪዎቹ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ለመከታተልና ለማጠናቀቅ ብሎም VCEም ሆነ የVCAL የምስክር ወረቀታቸውን ለማግኘት ስለሚያስችላቸው ነው።

በልዩ ትምህርት ቤቶች የሚማሩ ተማሪዎች ባለው የፊት ለፊት የማስተማር ስልት ከአስተማሪዎች የሚገኘውን እውቀትና ከሰራተኞች የሚገኘውን የተሟላ ድጋፍ እንዲያገኙ የሚያስችል በጣም ጠቃሚ ዘዴ ነው። በተጨማሪም ከቤት ውስጥ ሆነው መስራት ለማይችሉ ቤተሰቦችና ሌሎች ትምህርት ቤት ሂደው መማር ለሚፈልጉ ይህንን ድጋፍ ለመስጠት እንፈልጋለን።

በቪክቶሪያ ዋና ከተማና በሚቼል የገጠር አካባቢ ያሉት ትምህርት ቤቶች ተጨማሪ የጤና ዋስትና ለመስጠት እንዲያስችል በየቀኑ ለያንዳንዱ ተማሪ ሙቀት የመለካት ስራ እንሰራለን። የልጅዎ የሙቀት መጠን ከፍ ብሎ ከተገኘ መጥተው ልጅዎትን እንዲወስዱት ይጠየቃሉ።

አዲሱ አሰራር እንዴት እንደሆነ የሚገልፅ ፅሁፍ ከታች ያገኛሉ።

## ከሃምሌ ሰኞ 13 ቀን – እስከ ዓርብ ሃምሌ 17 ቀን

የ11ኛና የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ፣ VCE ወይም VCAL የሚማሩ የ10 ክፍል ተማሪዎች ፣ እንዲሁም በልዩ ትምህርት ቤት የተመዘገቡ ተማሪዎች ሰኞ ሃምሌ 13 ቀን ላይ ይመለሳሉ።

ከሃምሌ ሰኞ 13 – ሃምሌ ዓርብ 17 ቀን ከመሰናዶ እስከ 10ኛ ክፍል ላሉት ተማሪዎች ከትምህርት ነፃ ቀናት ናቸው። በነዚህ ቀናት ደግሞ አስተማሪዎች ከሰኞ ሃምሌ 20 ጀምሮ በርቀትና በተለዋዋጭ ትምህርት ፕሮግራም ለሚማሩ ተማሪዎች የሚያዘጋጁትን ትምህርት እንዲያዘጋጁ የረዳቸዋል።

በዚህ ሳምንት በትምህርት ቤት ውስጥ ከትትል ለሚፈልጉ ተማሪዎች መስጠት እንችላለን። ይህ ፕሮግራም ወላጆቻቸው/አሳዳጊዎቻቸው ከቤት ውስጥ ሆነው መስራት ለማይችሉና ሌላ አማራጭ ለሌላቸው እንዲሁም ለአደጋ ተጋላጭ ለሆኑ ተማሪዎች ክፍት ነው።

እቅድ ለማዘጋጀት እንዲረዳን፣ ይህን አገልግሎት የምትፈልጉ ከሆነ ወደ ትምህርት ቤቱ በመደወል ልትነግሩን ይገባል።

ተመሳሳይ አሰራር በሜዳበርን ዋና ከተማና በሚቼል የገጠር አካባቢ ይኖራል።

**ከሃምሌ ሰኞ 20 ቀን ጀምሮ**

ከሃምሌ ሰኞ 20 ቀን ጀምሮ ትምህርት ቤታችን ወደ ርቀትና ተለዋዋጭ የትምህርት ፕሮግራም ይሸጋገራል ። ይህም ከዚህ ቀጥሎ ከተዘረዘሩት ተማሪዎች በስተቀር ለሁሉም ይሆናል።

- የ11ኛና የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ፣ VCE ወይም VCAL የሚማሩ የ 10 ክፍል ፕሮግራም ተማሪዎች
- በልዩ ትምህርት ቤት ለተመዘገቡ ተማሪዎች

ቀጥሎ የተዘረዘሩት ተማሪዎች ትምህርት ቤት ውስጥ ከትትል እየተደረገላቸው ይማራሉ፤ ነገር ግን አስፈላጊ ከሆነ የርቀት ትምህርት ፕሮግራምም ሊከታተሉ ይችላሉ።

- ወላጆቻቸው/አሳዳጊዎቻቸው ከቤት ሆነው ልጆቻቸውን መከታተል ለማይችሉና ሌላ አማራጭ ለሌላቸው ፣ ለምሳሌ ወላጆቻቸው ወደ ስራ የተመለሱባቸው የአስተማሪ ልጆች
- ለአደጋ ተጋላጭ የሆኑ ተማሪዎች
- የአካል መጉደል ያለባቸውና ትምህርት ቤት ሄደው መማር ለሚፈልጉ፤

ባለፈው 2ኛ ወሰን ትምህርት የርቀትና ተለዋዋጭ የትምህርት መርሃ ግብር ሲከታተሉ ለነበሩትም አሁንም ተመሳሳይ አሰራር እንከተላለን።

መምሪያው ልጆቻችሁን ለማስተማር የሚያግዙ የተለያዩ አማራጮችን ያዘጋጃ ስለሆነ

[neducation.vic.gov.au/homelearning](http://neducation.vic.gov.au/homelearning) ድረ ገፅ ላይ *ከቤት መማር / Learning from Home* በሚለው ርዕስ ላይ ታገኙታላችሁ።

ስለ ኮረና ቫይረስ (COVID-19) እና ትምህርት ቤቶች የሚል በትምህርትና ስልጠና መምሪያ / Department of Education and Training ቀጥሎ ባለው ድረ ገፅ ላይ ይመልከቱ። [education.vic.gov.au/coronavirus](http://education.vic.gov.au/coronavirus)

የቪክቶሪያ የጤና ቢሮ ዋና ሃላፊ በትምህርት ቤት ያሉት ተማሪዎችም ሆኑ ህፃናት ጭምብል ወይም መሸፈኛ ማድረግ እንደማይመከር አረጋግጠዋል።

ሁልጊዜም እንደሚሆነው ጭምብል ማድረግ እንፈልጋለን ለሚሉ ግን አሁንም ይችላሉ።

በመጨረሻም እርስዎ፣ ልጅዎ ወይም የቤተሰብዎ አባል የሆነ ሰው እንደ ትኩሳት፣ ብርድ ብርድና ማለብ፣ ማሳል፣ የጉሮሮ መቁሰል፣ የትንፋሽ ማጠር፣ የንፍጥ መውረድ፣ የማሽተት ወይም የመቅመስ ስሜት ማጣት የመሳሰሉ ምልክቶች ከታዩባችሁ ወዲያውኑ ወደ ኮረና ቫይረስ (COVID-19) የምርመራ ማእከል በምሄድ እንድትመረመሩና እቤታችሁ እንድትቀመጡ እናሳስባለን።

የትምህርት ቤታችን ማህበረሰብ ጤንነት ለመጠበቅ ይህ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው።

ተጨማሪ መረጃ የሚፈልጉ ከሆነ በጤናና ሰብአዊ አገልግሎት መምሪያ / Department of Health and Human Services ድረ ገፅ [dhs.vic.gov.au/coronavirus](http://dhs.vic.gov.au/coronavirus) ይመልከቱ።